



# የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓ.ም.

## ከኢሕአፓ የተሰጠ መግለጫ

### ዜና ዕረፍት

የኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር አባል የሆነው ጻድ ተገኛ ሞገስ በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶናል። ጻድ ተገኛ ሞገስ በረጅም ዘመን የትግል ታሪኩ በአባልነት ሆነ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባል በመሆን በአመራር ሰጭነት ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ሲሆን ለአገሪቱ ሉዓላዊነትና ለሕዝብ አንድነት እስካሁን ድረስ ያለውን ህይወቱን ሰጥቶ አልፏል። በፓርቲው ውስጥ ለረዥም ዘመናት የአመራር አባል ሆኖ ከማገልገሉ በተጨማሪ ከብዙ ጥረትና ውጣ ውረድ በኋላ ፓርቲው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን በፈጠራቸው የኅብረት ድርጅቶች ውስጥ ፓርቲውን ወክሎ ተሳትፏል። በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ቅንጅት በአመራር አባልነትና በሽንገል አባልነት ኢሕአፓን በመወከል የተንቀሳቀሰ ሲሆን በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ኅብረት የምስረታ ጉባኤ ላይ ድርጅቱን ወክሎ ተገኝቷል።

በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የትግል ታሪክ ውስጥም የጻድ ተገኛ ሞገስ ሚና ላቅ ያለ እንደነበር በወቅቱ የነበሩት ይመስክሩለታል። በ1966 ዓ.ም. በተከሰተው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ወቅት የኢትዮጵያ መምህራን ማኅበር አመራር አባል በመሆን ከፍተኛ ተሳትፎ ያደረገ ሲሆን በምክር/ቤት አባልነትም አገልግሏል። ትምህርት ለሕዝብ ልጆች በእኩልነት በጥራት እንዲሰጥ ብዙ ትግል ያደረገና አርአያ የሆነ ጻዳችን ነው። በ1967 ዓም በጄማ የተካሄደው የኢትዮጵያ መምህራን ጠቅላላ ጉባኤ የሥርዓተ ትምህርት ኮሚቴንና የትምህርት ዝግጅቱን የሚቃወም ፣ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት እንዲቋቋም ፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ሲያጸድቅና ጥያቄዎቹ የማይመለሱ ከሆነ የሥራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ሲወስን ጻድ ተገኛ አብሮ የነበረ ጽኑ ታጋይ ነበር።

ደርግ አቋቁሞት በነበረው ብሔራዊ ሽንገል ውስጥ መምህራንን በመወከል ከነ አቶ ሀዲሽ ዓለማየሁና ሌሎችም ጋር ሆኖ የተሳተፈና በወቅቱም ለሕዝብ የቆመ ከመሆኑ ባሻገር ደርግ ተቀናቃኝ በማደረግ ሊያጠፋቸው ከሞከሩት የሕዝብ ልጆች አንዱ ነበር። በ1969 ዓ.ም. ከደርግ የጽጥታ ኃይሎች በማምለጥ በመጀመሪያ ወደ ሱዳን ከዚያም ወደ ግብጽ በመሄድ በኢሕአፓ መዋቅር ውስጥ በመንቀሳቀስ ትግሉን አጠናክሯል። መንፈስ ጠንካራውና ለችግርና ለውጣ ውረድ የማይበገረው ጻድ ተገኛ ምንም እንኳ ህይወቱን በመሉ የከፈለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ከዳር ሳይደርስ በድንገት ህይወቱ ቢያልፍም የሕዝብና የወገን ሲቃይና መከራ በሚሰማው ወጣት ትውልድ ዘንድ ህያው ሆኖ እንደሚኖር ጥርጥር ሊኖር አይችልም።

EPRP  
P.O.BOX 73337  
Washington DC, 20056  
USA

Email [ESPIC@aol.com](mailto:ESPIC@aol.com)  
or [eprp@eprp.com](mailto:eprp@eprp.com)  
Website [www.eprp.com](http://www.eprp.com)

EPRP  
BP 30022  
92276 Bois Colombes cedex  
France

በትግላችን ሂደት ባጋጠሙን ችግሮች ግዜ ሁሉ ጓድ ተገኜ ጸንቶ ለድርጅቱ መርህ፣አቅዋምና ህልውና በመቆም መናጠሎች ያላቸውን ሁሉ በቁርጠኝነት ታግሏል ። ለጓዶችም ህብረትና አንድነት ቀና አስተዋጽኦን ለማድረግ ሳይታክት የታገለ ነው ። ወያኔን እንደ ታገለው ሁሉ የዘንድሮውቹንም ዘረኞች ቆርጦ በመታገል ላይ እያለ በሞት የተለየን ጓድ ተገኜ በአሁኑ ወቅት በጎናችን ባለመገኘቱ የደረሰብን ጉዳትም ቀላል ባይሆንም ትግላችንን በመቀጠል እንዘከረዋለን ፤ እናከብረዋለን።

ከብሩን ጠብቆ፤ ለኢትዮጵያ መከራ ተቀብሎ ችሎ ያለፈ ጓዳችን ነውና መቸም አንረሳውም።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግል!

በትግል መሞት ህይወት፤ ዳግም ትንሳኤ ልደት !!